

“ አሜን ! ”

የጎንቻው!

ሰውማ ፈራሽ ነው ‘ንጉሡም’ ይሞታል፤
‘አልጋው ቤተመንግሥት ሳሎኑ ቀዝቅዟል’፤
አስከሬን ዘብበው ድፍን ወሩን ቆጥሯል፤
እረፍት እንጂ ሞትን መቸ ይደነግጋል፤
ሕገ መንግሥታቸው ‘ኃልፈትን’ ያወግዛል፤
መለስ ህያው ናቸው ዜናቸው አብሏል፤
በትር ምርኳዛቸው ሞት እራሱን ገድሏል፡

ምነው ፓትሪያሪኩን ደፈራቸው ሞት፤
መኪናቸው ልዩ አይበሳው ጥይት፤
ተረጋግጠው በእግር ብዙ ገዳማት፤
‘ቁርጥማት ያዛቸው የአጥንት ጅማት’፤
‘ሳይረጉ በአልጋቸው የበቁት አባት’፤
አልነበር በመንፈስ የሚፈውሱት፤
ከቶ ምን ገደቸው ባልቻ የገቡት፤
‘ሕሙማን ጠያቂው’ በዚያው የቀሩት፤
ከአምላክ ነው ከጣዖት ‘የተሞሃዱት’።

‘ታታሪ በምድር ሥራቸው ኃውልት’፤
ሲኖዶስ ሳይፈቅድ ‘ሞት የሚያንጡት’፤
መርዷቸው በዕለቱ የንጋት ጩኸት፤
ደብር አስለቀሱ ከቅዳሴ ፊት፤
የዝምታን መርዶ ደንቡን የጣሱት፤
ሊባሉ አሸባሪ የሙት ቴሬሪስት፤
‘ብራስልስ’ ሳይዘልቁ እንዲደፍኑ ዓመት፤
ተሸቀዳደሙና ቀብሩን አቀነት።

አሳሩን ሳይፈታ የትውልድ መተት፤
‘መስቀል ችሎት ሳይቆም ጓዳ ጎተቱት’፤
እንዴት አንድ ሞት ብቻ ተፈረደበት፤
መለስ አረፈ አሉ የሺህዎች መቅሰፍት፤
አፈር መስኮት የለው ሙታን አያዩት፤
ሕዝብ አገር ሲያገግም ገዳዩ ሲሞት፤
ነፍሱን እንደ ሰራው አምላክ ይፍረዳት፤
አደብ እንዲገዙ ግፍ ያነገቱት፤
ሱባዔ ንስሃ ደቀመዛሙርት፤
መከራ ዳርቻ አስራት በኩራት፤
አገር ሕዝብ ይማግር እስራት ፍታት።

የተሳሰረች ነፍስ ፍታት ሳይሰጧት፤
እንደ ወጣች ቀርታ እክል ቢገጠማት፤
አሳር ተገንዝ ሁለት ወር ሞላት፤
ነብዩም በምናብ ሳይገልጥልዎት፤
‘ስጋዎን’ በሳጥን እያንኮባቷት፤
በመቅደስ ጓዳዎ ምን ሹክ አለዎት፤
አባ ገብረ መድህን የሚች ነፍስ አባት፤
ሳያቀባብሩ ሙት ሰው በግዙት፤
‘ደባሉ’ ተነስተው የተነጠሉት፤
አንድ ምንጭ አድዋ ማሰሮ፤ማቶት፤
ወደቁ ተዛዝለው ‘ሸክላ ወርቅ’ ማጀት፤
የአራት ኪሎ ሹሞች ፊትና ኃሊት።

አቡን ዋስ ሊሆኑ በላይኛው ቤት፤
ድርብርብ በዓል ጥሰው ፈር የቀደዱት፤
የሁለት ወር ግንዝ ሟቹ በግዙት፤
አንጆቶን አስርቦ አንሰፍስፎዎት፤
አፈር ተቋደሱ ፍስለታን ሻሯት፤
ሟሽተው ከፈን ላኩ ለሟሽ በሰደት ።

ቋሚው ቤተመንግሥት አገረ ስብከት፤
ሕመም እየካዱ አጡ መድሃኒት፤
ሞት የማይሸረው ጉድ ‘የአባቶች ቅጥፈት’፤
ገዥም፤ ጳጳስ ሞተው ሲያነግሱ ውሸት፤
አፈ ልጥጥ ሞት እርጉም በረከት ።

መለስ ይመለሳል የእንቁጣጣሽ ለት፤
ዘመን ሊያስቆዝመን የቅዥት ምኞት፤
ከሰማይ ላማችን ሊግተን ወተት፤
‘ያልተናጠ ቅቤ በደረቀ አንጀት’፤
አንጋጠን ተንጋጠን ‘ስንጠራሞት’፤
በባዕድ አገር ከርመው በሳጥን ግዙት፤
በረው ምድር ነኩ መስከረም ሳይብት።

ትዕይንት አየር መንገድ ቀውጢ ትናንት ማታ፤
የሁለት ወር መርዶ ግዝት ቃል ሲፈታ፤
ሹሞች በተዋረድ አልቃሾች በተርታ፤
በእንባ እየተራጩ ደረት ፊት ሲመታ፤
‘ተሞናኝ ተመርጦ’ የለቅሰው ጋጋታ፤
የተጠኑ ቃሎች ‘በድንቆች’ ሲፍታታ፤
ባሌ ቅንብሩ ስቱዲዮው ዋልታ፤
የሚቹ ኑዛዜ የበረከት ፋንታ፤
የተዋጣለት ቅጅ ‘የኪም ሶንግ’ ዋይታ፤
የሰሜን ኮሪያው በአበሻው ጫጫታ።

ስታንቃቃ ዙፋን ሳታስታምም ቀርታ፤
የእመቤቷ ጸጸት ‘የለቅሶ ድንፋታ’፤
ለአዛኝ ለገላጋይ አለቅጥ ቅጥ አጥታ፤
ንግስቷ አለቀሰች አደባባይ ወጥታ፤
ላትከርምበት ጓዳ ተጠምዳ ግንባታ፤
ጫጉላ ቤተመንግሥት ጡረታ ይዘታ፤
‘ሳባዊቷ ልዕልት’ እሥሥቷ ተባዝታ፤
አገር ቅኝ ልትገዛ ጣራ ተመኝታ፤
የብብቷን ጣለች ኮተት አከማችታ።

የሚያዝነውም ይዘን የሚያለቅሰው ያልቅስ፤
በሺህ የፈጸሙት በራሳቸው ሲደርስ፤
ግን ከዚህ ባለፈ የሚራገበው ጦስ፤
ወከባ በመንግሥት ጎጆ ጥግ ድረስ፤
ገድሎ ማዳን ምጸት ማረሳሻ ውስቀስ፤
የእንባ ጎርፍ ሊያዘንቡ ዘለላ ተፋሰስ፤
ለወያኔው ግድብ ለህዳሴ እንዲደርስ፤
ሕዝብ አምጦ እንዲያለቅስ፤ሃዘን ማቅ እንዲለብስ፤
አይን ጨምቀው ጤዛ የሚቀስሙት ጥንስስ፤
የሚጠጁት እሬት መርዘኛ እጸ-በለስ፤
ገዳይ ማሞገሻ ለሃዘን መደገስ፤
ዙፋን ማማሞቂያ ‘ለዳግማዊ መለስ’፤
ከንቱ እርካሽ ሴራ በሬሳ መልከስከስ፤
ሕዝብ እንዳይግታቸው ‘ምሳቸውን ድፍርስ’።

ወደ አምላክ ዘርግታ ኢትዮጵያ እጆቻን፤
ሕዝቧን እንዲታደግ ዘጠና ሚሊዮን፤
ሸክሟን አነሳላት እጥፍ ድርቡን፤
ከሲዮል አወጣን ‘ወሰዶ መለስን’፤
እኛም ‘መርቀናል’ ‘አንድ ያበሉ አቡን’፤
ደርሷል ጸሎታችን የምዕመናን፤
ኃይል የፈጣሪ ነው እንበል አሜን!።

የጎንቻው! yegonchaw@yahoo.co.uk 22.08.12